




የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ (ኢፖእኦኮ)  
**SOLIDARITY COMMITTEE FOR ETHIOPIAN  
 POLITICAL PRISONERS (SOCEPP)**



ኅዳር 22/2005

**ዓለም አቀፍ የኤይድስ ቀን**

በመላው ዓለም ዛሬ ኅዳር 22 የሚከበረው የኤይድስ ቀን ይህ ቀን በሽታ በሀገራችን ላይ ያደረሰውን ከፍተኛ ጉዳት እንድንመረምር ያስገድደናል ። ያለው አገዛዝ የበሽታውን መጠን ሊደብቅ ቢጥርም፤ ካለፉት አመታት ሲተያይ የበሽተኛው ቁጥር ቀንሷል ቢባልም ብዙ ሚሊዮን ዜጎችን የሚያስቃይና ብዙ መቶ ሺዎችንም የገደለ መቅሰፍት መሆኑ የሚደበቅ አይደለም ።

የ ኤይድስ ስርጭት ከነበረውና ካለው ሥርዓት ጋር የተገናኘም ነው ። ያለፈው አገዛዝ ኤይድስ ምንድነው ሊል ቢቃጣም አንድ ተከላካይ አቋም አቋቋም የመከላከል ጥረት አድርጎ ነበር። ይህን ተቋም ሳይውል ሳያደር ወያኔ አፍርሶታል ። በ ኤይድስ መከላከል ሽፋን አዜብ ጎላና ሚቹ አቡን ተብዬ ብዙ ሚሊዮን ዶላር ዘርፍዋል ። በ 1983 የወያኔ ወታደሮች በኤይድስ በስፋት ሲበክሉ ወያኔ እነዚህን በማክም ፈንታ ወደ ሌሎች ክልሎች መላኩና ጉዳት ለማድረስ መጣሩ የተጋነነ ወሬ ተብሎ የሚታለፍ አይደለም ። ኤይድስን በተመለከተ ሰፊ ቅስቀሳ ተደረገ ቢባልም በመሰረቱ ስርዓቱ በሀገር ደረጃ እያስፋፋ ያለው ጸያፍ ስርዓት ትልቁንም ወጣቱንም በሽታ አጋልጦታል ። የከተማው ቀርቶ በየገጠሩ ሚሊዮኖች የ ኤይድስ ሰለባ ሆነዋል ። የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣኖችና ጅኔራሎች የበሽታው ተጠቂዎች ናቸው ። ይህን ግን በይፋ አምነው አዲሱን ትውልድ በመምከር ፈንታ መደበቁን መርጠዋል ። ወያኔ የብልግና ስርዓትን እያስፋፋ ነውና ፤ ለባዕዳን ዝቅጠት ሀገሪቷን ከፍት አርጓልና ይህ የዘመኑ በሽታ ሊገደብ የሚችልበት ሰፊ ሁኔታ የለም ። ስለዚህም ዛሬ የ ኤይድስ በሽተኞች ቁጥር ቀነሰ ቢባልም ያለው በሽተኛ ቁጥር በጣም በጣም ብዙ ነው ።

አገዛዙ ብልሹ ነውና ያለው ሁኔታ ቀቢጸ ተስፋን የሚያስፋፋ ነው ። ብዙዎች መደረግ ያለበትን ጥንቃቄ ለማድረግ ዝግጁ አይደሉም ። ወያኔ ታጋዩን የሀገር ወጣት ክፍል በተለይ ከጥቅም ውጪ ማድረግ ይፈልጋልና አልባሌ ልምዶች ወጣቱን እንዲበክሉ ይፈልጋል፡ ይጥራል ። ይህም ለ ኤይድስ ስርጭት እንዲስራ ያደርገዋል ። ወያኔ በኢትዮጵያ ኤይድስ መሰራጨቱን - ከትግራይ ውጪ - ይፈልገዋል ። በኤይድስ የተያዙትን የሰራዊቱ አባሎችን ለምን ከትግራይ ውጪ አሰማራ ታዲያ ? መሰል ብዙ ጥያቄዎች አሉ ። ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ የ ኤይድስ ቀን ሲከበር የ ኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ለዚህ ቀን በሽታ ዛሬም የተጋለጠ መሆኑን በማሳወቅ ነው ። ሀገራችን ለሀገር በቀልም ለባዕዳንም ባለጌዎች በወያኔ መተቃጧንም ማጋለጥ አለብን

INJUSTICE ANYWHERE IS INJUSTICE EVERYWHERE  
 SOCEPP, POSTFACH 51213, BERLIN 13372, GERMANY  
 SOCEPP, 30 RIGA COVE, WINNIPEG, MB R2P 2Z7, CANADA  
 E MAIL: SOCEPP @AOL.COM  
 WEB SITE: WWW.SOCEPP.DE